

በተለያዩ ሁኔታዎች በንግግር የመግባባት ችሎታ የመለኪያ ሚዛን ፡ አማርኛ

Intelligibility in Context Scale (ICS): Amharic

McLeod, Harrison, & McCormack, 2012)

ተርጉሞች: ገነነ መንገሻ: Abigeya Hailemichael, Genene M. Mengesha, Tizta Rustu, Rena Helms-Park, Aravind Namasivayam, Pascal van Lieshout, University of Toronto, Canada, 2021

የልጁ/ልጅቱ ስም፤ _____

የልጁ/የልጅቱ ልደት፤ _____ ወንድ/ሴት፤ _____

የሚናገረው/የምትናገረው ቅዋን/ቅዋ/ዎች፤ _____

የዛሬው ቀን፡ _____ የልጁ/የልጅቱ አድራሻ፤ _____

ይህን ፎርም የሚሞላው ሰው ስም፤ _____

ከልጁ/ከልጅቱ ጋር ያለህ/ያለሽ ዝምድና፤ _____

የሚቀጥሉት ጥያቄዎች የልጅህን/የልጅሽን ንግግር የተለያዩ ስዎች ምን ያህል እንደሚረዱት የሚመለከት ነው። በአለፈው አንድ ወር የልጅህ/ሽ ንግግር ትዝ ይበልህ/ሽ፤ አያንዳንዱን ጥያቄ ስትመልስ/ሽ ለአያንዳንዱ ጥያቄ በአቅጣጫው ከተቀመጡት ቁጥሮች አንዱን ብቻ ከቡብ/ከበቢ.

	ሁልጊዜ	ቡብዛት	አንዳንድጊዜ	አልፎ አልፎ	በጭራሽ
1. ልጅህ/ሽ የሚናገረው/ ይገባህል/ሻል?	5	4	3	2	1
2. የቅርብ ቤተሰብ አባላት ልጅህ/ሽ የሚናገረው/የምትናገረው ይገባቸዋል?	5	4	3	2	1
3. የሩቅ ቤተሰብ አባላት ልጅህ/ሽ) የሚናገረው/የምትናገረው ይገባቸዋል?	5	4	3	2	1
4. የልጅህ/ሽ ጎደኞች፣ የሚናገረው/የምትናገረው ይገባቸዋል?	5	4	3	2	1
5. ሌሎችስ ልጅህን/ሽን የሚያውቁ የሚናገረው/የምትናገረው ይገባቸዋል?	5	4	3	2	1
6. የልጅህ/ሽ አስተማሪዎች የሚናገረው/የምትናገረው ይገባቸዋል?	5	4	3	2	1
7. ልጅህን/ሽን አይተው የማያውቁ ሰዎች ልጅህ/ሽ የሚናገረው/የምትናገረው ይገባቸዋል?	5	4	3	2	1
አጠቃላይ ውጤት =	/35				
አጠቃላይ አማካይ ውጤት =	/5				

¹ ይህን መሰረርት ልጅ የሚለውን ቃል ባል ወይም ሚስት በማለት ለአዋቂዎች ንግግር መተካት የቻል ይሆናል

² የማያውቁ የሚለውን ቃል ተያይተው የማይተዋወቁ ሰዎች ተብሎ ሊተካ ይችላል ይሆናል

ይህን የንግግር መግባቢያ መለኪያ ሚዛን ኮፒ ማድረግ ይቻላል.

Intelligibility in Context Scale is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/).

McLeod, S., Harrison, L. J., & McCormack, J. (2012). The Intelligibility in Context Scale: Validity and reliability of a subjective rating measure. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 55(2), 648-656. <http://jslhr.asha.org/cgi/content/abstract/55/2/648>

